

# ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

## በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ

### ክፍል ፯. ፭ የትም ወድቆ መቅረት፣ ካለፈው የቀጠለ

አባባ መቸም የምፅፍልህ ደብዳቤ ሁሉ ወደአንተ ተልኮ አለመነበቡ ጠቀመ እንጅ በየጊዜው መከራ ብቻ እያወራሁ ሰላማዊና ተስፋ ሰጭ ነገር አለመግፈፊ። ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ ይሰማኛል። ግን እኮ አባባ ሰላማዊ ነገር ፈጥሬና ዋሽቸ ካልገፍኩ በቀር ተስፋ ሰጭ ነገር ከየት አባቴ አምጥቸ ልፅፍ እችላለሁ። ለዚህም ነው ደብዳቤውን ለአንተ ብቻ መጻፍን የመረጥኩት። እማ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚረብሻት ባይሆን መርጠህ እማን እበሽታ ላይ አይጥላትም የሚል ነገር ካገኘህ ትነግራታለህ።

ዛሬ ደግሞ የእነአባባ ዳዲ ቤተሰቦች የነገሩኝን አሳዛኝ ነገር አጫውትሀለሁ። ነገር ግን ሞት በረከሰበት አገር ሰው እንደበግ እየታረደ ስለሆነ በድግግሞሽ በደልን እንዳንለማመደው ፍርሀት አለኝ። ቀደም ብዩ እንደነገርኩህ ግድያው ባለሰለት ዘርፍ ነው። እኔ እንደገባኝ፤

1. አማራ ከሆነ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን ጥቃት አይቀርለትም።
2. የኦሮሞዎቹን ተቀህዶ እምነት ተከታይ ከሆነ አማራም ባይሆን የጥቃት ሰለባ ይሆናል።
3. በኢትዮጵያ አንድነት የሚያስበውና የኦሮሙማ አካሄድ የሚያስፈራራቸው ከተጠቂዎቹ ውስጥ ይካተታሉ።

ሰሞሙን የጉራ ፈርዳ ጭፍጨፋው ተቀጣጥሎ ከረመ። የተገደሉት የአማራ ተወላጆች ህፃናትን ጨምሮ 90 በላይ ይሆናሉ። አገዳደሉ ጭፍጨፋ መሆኑ ምንም አይጠያይቅም። ለምሳሌ ሙስሊሞች በመስጊድ ሲፀልዩ 21 ገብተው ጨፈጨፏቸው። የጉራ ፈርዳው አስከሬን ሳይነሳ በዚህም ልባችን እያዘነ፤ በወለጋ ሆሮጉዱሩ ዞን በአነግ ታጣቂዎች በአማሮች ላይ ግድያ ተፈፅሞ፣ ወደ 900 የሚሆኑት ደግሞ እንደተፈናቀሉ ሰምተን እያዘንን ነበር።

አሁን ደግሞ አንድ እነአባባዳዲ የሚያውቋቸው አንድ ገና ወጣት የሚባሉ የኦሮሞዎቹን ቁስ፣ ቀሲስ ጴጥሮስ ተስፋየ አጋ የተባሉ፤ ከመንፈሳዊ ኮሌጅ የተመረቁ፤ ቅዱስ አማኑኔልና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ፤ የኦሮሞ ተወላጅ ካህን የካህን ልብሳቸውን እንደለበሱ ሰበታ ላይ ወደቤተክርስቲያን ሲሄዱ እንደቅዱስ ስጢፋኖስ በዲንጋይ ተወግረው ተገደሉ። እነአባባዳዲም የሰሙት ቀሲስ ጴጥሮስን “በኦሮምኛ መሰበክ አበዙ” በማለት ሲያስፈራራቸው እንደነበር ቀደም በለው ስለሰሙና አሁንም ሟቹ የወለጋ ልጅ ስለሆኑ አስከሬናቸውም ወደቤተሰቦቻቸው መምጣቱን ስላወቁ ነው።

አባ ዳዲ እንደሚሉት ከሆነ እነሱም ፍርሀት ላይ ናቸው። ዛሬ በኦሮምያ ክልል ተብየው የኦሮሞዎቹን ተቀህዶ ልጅ መሆን የህይወት ዋጋ ያስከፍላል። አማራንና ኦሮሞዎቹን ለማጥፋት ሲሉ በገዛ ወገኖቻቸው ላይ እርምጃ ከመውሰድ እንደማይመለሱ በተደጋጋሚ እያሳዩ ነው።

እኔ እንደሚመስለኝ የዚህ ሁሉ ፍዳ መሰረቱ የኦሮሞ ፓለቲካኞች የበታችነት ስሜት ከድንቁርናና ብልጣብልጥነት ጋር ተቀላቅሎ በሙሉ አቅምና ስልጣን ተግባር ላይ በመዋሉ ነው። እነሱ የሚረዱት ወይም የሚገባቸው ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ኦሮምን ጨምሮ፣ ህዝቡ አማርኛ የሚናገረው፣ ኦሮሞዎቹን ተቀህዶ የሆነው፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው የአማራ ቋንቋ የሆነው በአማርኛ ቋንቋ ምክንያት ነው፣ ብለው ነው። ስለዚህ እኛም ይህን ሁሉ ማድረግ የምንችለው አማራን፣

አርቶዶክሳውያንንና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚሉትን ካላጠፋን ስኬታማ አንሆንም የሚል አደገኛና ግብን በጭፍጨፋ የማሳካት ህልመኞች በመሆናቸው ነው። በግድ ቋንቋውን አሮምኛ ሥርዓቱ የገዳ ለማድረግና የእነሱን አሮሙማ በኢትዮጵያ ላይ ለመጫን ቆርጠው ተነስተዋል። አይሳካም እንጅ ህልማቸው ቢሳካም እንደአያያዛቸው እነሱ ከባታችነት ስሜታቸው የሚፈወሱ አይመስሉም።

አብን ዘግይቶም ቢሆን በአማራ ላይ ስለሚደረገው ጭፍጨፋ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ቢጠራ እዴፓ/ብአዴን መከሰከሉ ሰምታችኋል። መከሰከሉ ሳያንስ በሰልፉ ሰብብ ወጣቶቹን በየአካባቢው በማሰር ተጠምዷል። አዴፓ ባይኖር እስከአሁን እንዲህ አይነት ጭፍጨፋ በአማራ ላይ ይደርሳል ብዬ አላምንም። እኛም የወደቅንበት ይታወቅ ነበር። አባባ እናንተ ግን ስለሚጨፈጨፈው ህዝብና ስለአገራችን በፀሎታችሁ ትጉ፣ የአረመኔዎቹን ግፍ አይቶ አንድ ቀን እግዚአብሔር መልስ ይሰጠን ይሆናል።

ዘውዲቱ የማነ

2020-10-30